



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሕዳር 23 ቀን 2001 ዓ.ም.
 (ዲሴምበር 3 ቀን 2008 ዓ.ም.)

በሀገር ወዳድ ቴዎድሮስ ካሳሁን ላይ የተወሰደውን
ፍርድ እናወግዛለን

ወጣቱና እውቁ ድምጻዊ ተጨዋች ቴዎድሮስ ካሳሁን በ1999 ዓ.ም. ሞትን ያስከተለ የመኪና አደጋ አድርሰሃል ብቻ ሳይሆን የማምለጥ ወይንም ከቦታው የመሰወር ድርጊት ፈጽመሃል በሚል የፈጠራ ክስ ተመስርቶበት ለእስር በመዳረግ ካጉላሉት በኋላ ባቀረቡበት ክስ ላይ ጥፋተኛ ነህ ብለው ፈርጀውታል። የቅጣቱን ተመንም በሚመለከት አርብ ዕለት ይፋ የሚደረግ መሆኑ በተለያዩ የዜና ተቋማት ተገልጿል። ለዚህ ያደረሰው ሌላ ምክንያት ሳይሆን ቴዎድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ) ወደ አርቲስት አለም ከገባ ጀምሮ ለሕዝብ እንዲደመጡ ያቀረባቸው ጣፋጭና የደስ ደስ ቃና ያላቸው ዘፈኖቹ ሁሉ የህዝቡን ብሶት ያስደመጡና ያጋለጡ፤ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እኩልነትና አንድነት መቆምን የሚቀሰቅሱ፤ የጎሳ ልዩነትን የሚቃወሙ ከመሆናቸውም በላይ ለወያኔም ሆነ ለሌላ ጥገኛ ሳይሆን ራሱን ችሎ መንቀሳቀሱ ነው። የወያኔ አገዛዝ ኢትዮጵያዊነትን ለሚያቀነቅንና የሱን ገመና ለሚያጋልጥ ሀገር ወዳድ ሁሉ በጠፊና አጥፊ ደረጃ የሚመለከት ቁመኛ በመሆኑ ጊዜና የተመቻቸ ሁኔታ ጠብቆ ቴድን ሊበቀለው ይኸው በፍርድ ቤት አማካኝነት የቤት ስራውን ሊያጠናቅቅ ሸር ጉድ እያለ ይገኛል።

በመለስ አገዛዝ ሙሉ ቁጥጥር ሥር ያለው ይህ ፍርድ ቤት ቴዎድሮስ የቀረበበትን ክስ በማስተባበል ለዚህ አይነት ሁኔታ ሊዳርገው የሚችል ምንም አይነት ጥፋት ያልሰራ መሆኑን አበክሮ ቢናገርም በወያኔው ዳኛ ልዑል ገ/ማሪያም የሚመራው ችሎት ግን በፍጹም ሊያምነው አለመፈለጉ፤ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ከተገደደበት ጊዜ ጀምሮ በግልጽ ታይቷል። ፍርድ ቤቱ የቴዎድሮስን ጥፋት ሊያረጋግጥ የሚችል ተአማኒነት ያለው መስካሪ ካለማቅረቡ ሌላ ያቀረባቸውም ቢሆኑ እርስ በርስ የሚቃረኑ ቢሆንም ቴዎድሮስን ጥፋተኛ አድርጎ ወደ ወህኒ ከመላክ አላገደውም።

እንዲያውም ለሁኔታው ቅርበት ያላቸውና በጥሞና ይከታተሉ የነበሩ ታዛቢዎች እንደገለጹት በቴዎድሮስ ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተወሰዱት ድርጊቶች በሙሉ የሕዝብ ወዳጅ ለሆኑና የመለስ አገዛዝን የሚቃወሙ ሀገር ወዳድ አርቲስቶችን መቀጣጫ ለማድረግ የታሰበ እንደሆነ አጽንዖት ሰጥተው ተችተውታል። የቴዎድሮስም መጨረሻ

EPRP		EPRP
P.O.Box 73337		BP 22
Washington DC, 20056	E-mail : ESPIC@aol.com	Bois colombes 92270
USA		France
Tel. 202-291-4217 Fax 202-291-7645	Website: www.EPRP.com	

በግልጽ እንዳሳየው ይህ የፍትህ አልባነትና ፍርድ ገምድልነት ተግባር በሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ የሚወገዝ ብቻ ሳይሆን ከእስር ቤትም በነጻ እንዲለቀቅ በየቦታው እንቅስቃሴ ሊደረግ የሚገባውም ነው።

ይህ ሁኔታ በተጨማሪ የሚያመለክተው በመለስ አገዛዝ ሥር በምትገኘው ኢትዮጵያ ነጻ የሆነ ፍርድ ቤትና የሕግ የበላይነት ጨርሶ የሌለ ከመሆኑ ባሻገር ወያኔ የራሱን መሰሪ አላማ ተግባራዊ ለማድረግ ራሱ አተዳደርበታለሁ በማለት ያጸደቀውን ሕግ እንኳ ሳይቀር የሻረና ፍጹም አምባገነናዊነት የተጠናወተው ቡድን በመሆኑ በሕዝባዊ ትግል ሳይውል ሳያድር መወገድ ያለበት ቡድን መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። የመለስ የአገዛዝ ሥርዓት በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ዜጎችን ለእስር የወረወረ፤ በርካታዎችን ደግሞ ደብዛቸውን ያጠፋ፤ ቤተሰቦቻቸውንና የቅርብ ዘመዶቻቸውን ለሰቃይና ለጭንቀት የዳረገ ነው።

በመሆኑም ኢህአፓ ካሁን በፊት በአገዛዙ በተለያዩ እስር ቤቶች የሚገኙ በርካታ የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ያለማቋረጥ እንደሚጠይቀው ሁሉ ቴዎድሮስም በቅድሚያ ጽናቱን እንዲያገኝ እየተመኘ ከእስር ቤትም በአስቸካይ እንዲፈታ ጥሪውን ያቀርባል። ትግላችንም ይቀጥል ይላል። ሌሎች ሀገር ወዳድ ኃይሎችም ይህንኑ ወገናዊ ጥሪውን አብረውት እንዲያቀርቡ ይጠይቃል።

ፍትህ በትግል ይገኛል!!

EPRP
P.O.Box 73337
Washington DC, 20056
USA
Tel. 202-291-4217 Fax 202-291-7645

E-mail : ESPIC@aol.com
Website: www.EPRP.com

EPRP
BP 22
Bois colombes 92270
France